

# Psa

## Chapter 83

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	ሁሉም	1
be-still	አል	H99	አል	-ለ-አንተ	silence	አል	አምላክ	አሳፍ	መዝሙር	-አና-በ-H4210
<a href="#">H8252</a>	<a href="#">H0408</a>		<a href="#">H0408</a>		<a href="#">H1824</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0623</a>	<a href="#">H4210</a>	

አል  
አምላክ  
[H0410](#)

አቤቱ፣ እንደ አንተ ማን ነው? አቤቱ፣ ዝም አትበል፣ ቸልም አትበል።

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	2
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H8130</a>	<a href="#">H1993</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H2009</a>						

እነሆ፣ ጠላቶችህ ጭክዋልና፣ የሚጠሉህም ራሳቸውን እንሥተዋልና።

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	3
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H3289</a>	<a href="#">H5475</a>	<a href="#">H6191</a>							

ሕዝብህን በምክር ሸነገሉአቸው፣ በቅዱሳንህም ላይ ተማከሩ።

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	4
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3582</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0559</a>			

ኑ ከሕዝብ እናጥፋቸው፣ ደግሞም የእስራኤል ስም አይታሰብ አለ።

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	5
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H1285</a>				<a href="#">H3289</a>					

እንደ ሆነው በአንተ ላይ ተማከሩ፤ በአንተ ላይ ቃል ኪዳን አደረጉ፤

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	6
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H1905</a>	<a href="#">H4124</a>	<a href="#">H3459</a>	<a href="#">H0123</a>	<a href="#">H0168</a>						

የኤደማውያን ድንኳኖች እስማኤላውያንም፣ ሞዓብም አጋራውያንም፣

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	7
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H6865</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H6429</a>	<a href="#">H6002</a>	<a href="#">H5983</a>	<a href="#">H1381</a>					

ጌባል አሞንም አማሌቅም፣ ፍልስጥኤማውያንም ከጢርስ ሰዎች ጋር፤

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	8
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H5542</a>	<a href="#">H3876</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0804</a>	<a href="#">H1571</a>				

አሦርም ከእነርሱ ጋር ተባበረ፣ ለሎጥ ልጆችም ረዳት ሆኑአቸው።

አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	9
አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	አል	
<a href="#">H7028</a>	<a href="#">H2985</a>	<a href="#">H5516</a>	<a href="#">H4080</a>	<a href="#">H1992</a>						

እንደ ምድያምና እንደ ሲሣራ፡ በቂሶንም ወንዝ እንደ ኢያቢስ አድርገዋቸው።

נְשִׂמְרוּ בְּעֵין-דֹּרַא הַיְי דִּמְוֹן לְאַדְמָה:  
-እና-እጠፋለሁ -እን-እጠፋለሁ  
H8045 H5874 H1961 H1828 H0127

በዓይነድ ጠፋ፡ እንደ ምድርም ጉድፍ ሆኑ።

וְיִתְמֹו גְּדִיבְמוּ כְּעֶרֶב וְכִזְאָב וְכִזְבַּח וְכַצְּלִמְנוּ עַל-כֵּן  
እቆመ እቆመ like-Orev and-like-Ze'ev and-like-Zevach and-like-Tsalmunna  
H7896 H5081 H6159 H2062 H2078 H3605 H6759

נְסִיכְמוּ  
-የ-እቡ-ጠፋ-princes

አለቆቻቸውን እንደ ሔፊና እንደ ዜብ፡ ታላላቆቻቸውንም እንደ ዛብላልና እንደ ስልማና አድርገዋቸው።

אַשְׁרָ אֲמָרוּ נִירְשָׁה לָנוּ אֵת נַאֲוֹת אֲלֵהֶיִם:  
ያ ጸምላክ አለ እቆመ ነገረሰ ለ-እኛ -እኛ-አለሁ  
H0559 H3423 H0853 H4999 H0430

የእግዚአብሔርን መሠዊያ እንወርሳለን የሚሉትን።

אַלְהֵי אֲשְׁרָ שִׂתְמוּ כִּנְלִנְלָ שֹׁבֵל פְּנֵי-רִיחַ:  
እግዚአብሔር እቆመ እቆመ like-whirling-dust stubble ፊት  
H0430 H7896 H1534 H7179 H6440 H7307

እምላኬ ሆይ፡ እንደ ትቢያ በነፋስ ፊትም እንደ ገለባ አድርገዋቸው።

כְּאֵשׁ תִּבְעַר-יַעַר וְכִלְהָבָה יִנְאֶלֶת ስֵׁת תִּשְׂרֹף:  
አሳት ጸጠፋ into-the-forest ገለባል -እና-sets-ablaze ገረ-ገረ  
H0784 H3852 H2022 H3857

አሳት ዱርን እንደሚያቃጥል፡ ነበልባልም ተራሮች እንደሚያነድድ፡

בְּנִיבְעָרְךָ וּבְסִפְתְּךָ וּבְתַבְלֶלְךָ:  
አድገ አድገ and-with-your-storm ደገጠ  
H7291 H0926

እንዲሁ በቀጣህ አሳድዳቸው፡ በመቅሠፍትህም አስደንግጣቸው።

מִלְּאָ פְּנֵיךָ קָלוֹן וַיִּבְקְשֵׁי שִׂמְוֹת וַיִּתְּנוּ:  
ጸጠፋ ፊት with-shame ፈለገ ስም እግዚአብሔር  
H4390 H6440 H7036 H1245 H8034 H3068

ፊታቸውን እፍረት ሙላው፡ አቡቱ፡ ስምህንም ይፈልጋሉ።

וַיִּבְשֵׁי וַיִּבְתְּלוּ עַד-יָ עַד וְיִאֲבָרוּ:  
ያፍሩ-ነበር ደገጠ to እስከ  
H0954 H0926 H5703 H5704 H2659 H0006

ይፈሩ ለዘላለሙም ይታወኩ፤ ይኩስቀሉ ይጥፋም።

וַיִּדְעוּ כִּי-אֵתָהּ שִׂמְוֹת וַיִּתְּנוּ לְבַדְּךָ עַל-כֵּן עַל-כֵּן:  
አወቁ ስምክንያቱም አለገ ስም እግዚአብሔር ስም  
H3045 H8034 H0905 H3068 H0776 H3605

ስምህም እግዚአብሔር እንደ ሆነ፡ በምድር ሁሉ ላይም አንተ ብቻ ልዑል እንደ ሆነህ ይወቁ።